

April  
1918

118

Δ<ΔΔ·Α·Α·Α

# ΠΡΟΣΤΑΣΙΣ

ΔΓ ΛΡ ΔΒ ΤΣ



ΔΔ·Δ

ϸ

Λ

Π

ϸ·Α·Α

ϸ ϸ

Λ·Α·

Λ·Α

Λ·Α·


ϸ·Α·

Δ·Α·Δ


Δ·Α·

Λ·Α·

Δ·



## TRUE COURAGE




It is a noble courage that of the soldier who keeps steadily onward, advancing even in the face of death; onward, in spite of wounds which are draining his strength.

But far nobler is the courage of the youth who also keeps steadily onward,—onward, in spite of the passions which are warring in his head and silently but strongly opposing him at every step.

Onward, in spite of the railing of human respect.


Onward, in spite of the allurements of pleasure.

Onward, in spite of the desertions he witnesses about him.



The Superior of the Grand Seminary was one day called to the parlor to see a woman who simply, but somewhat timidly, addressed him thus: "Father, I am alone in the world, and I live by my needle; for nearly three years my earnings were sufficient for the support of my invalid mother and myself. My mother is dead now, and having no one but myself to care for, I came to ask you as a favor to allow me to take gratuitous charge of the linen of two poor seminarians. I only want to help them to become priest."

Her request was granted, and for nearly ten years she thus gave a part of all her days to the good God.





וְדָרַךְ וְדָרַךְ וְדָרַךְ... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל פֶּן יִשְׁכַּח  
 וְדָרַךְ... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי... וְדָרַךְ גַּם וְדָרַךְ  
 דָּרַךְ וְדָרַךְ פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח בְּפִי דָרַךְ וְדָרַךְ...  
 דָּרַךְ בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל וְדָרַךְ גַּם וְדָרַךְ...  
 בְּפִי דָרַךְ פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח...  
 פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח...

וְדָרַךְ וְדָרַךְ וְדָרַךְ... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל פֶּן יִשְׁכַּח  
 וְדָרַךְ... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי... וְדָרַךְ גַּם וְדָרַךְ  
 דָּרַךְ וְדָרַךְ פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח בְּפִי דָרַךְ וְדָרַךְ...  
 דָּרַךְ בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל וְדָרַךְ גַּם וְדָרַךְ...  
 בְּפִי דָרַךְ פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח...  
 פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח פֶּן יִשְׁכַּח...

טַל גִּזְרֵי  
 דָּרַךְ (Duncan C. Scott.)  
 פֶּן יִשְׁכַּח אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל

לְכָל אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל  
 אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל...

אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל  
 גַּם אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל  
 פֶּן יִשְׁכַּח אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל  
 אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל  
 אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל  
 אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל בְּדֵלֶת אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל... אֶרְצֵי יִשְׂרָאֵל



Histoire d'une ouvrière, ou Conversion de L. Veullot.



VL. PR. V.G.ND.P. D.G.P. P. ANJLPLDABSH. VL. DHP. ABEL. CTP. B. P. DP. G.M.P.A.L.N.P. ... U. A. TADL.A.C. DC. VADP. D. LPLDAB. B. P. LPLDAB. D. A.ND.BEL. " DV. " V. DP.DB.P. ...

TPD. .... P. P.P.P. DCP. QM. ANJLPLDABSH. B. P. ANJLPLDABSH. CTP. B. P. G.M.P.A.L.N.P. V. G.P. P.P. V. V.L.ND.P. ... " DPL. CK. " P. DP.DB.P. ... P. BB.L.A.N.P. GM. TCCD.P. ... DCA.L. V. P. TAP. A.L. DCCD.P. DP. P. AL.P. DB.A.L. V. A.N.B.P. DP. VL. DPL. V.L.A. V. AL.P.P. ...

DC. V. HP.D.P. QM. Ad. P. C.C.A.C. PC. G.P. ADP. B. HP. ... AP. A.L. NAL. P. AN. ADP. ... AC. V. P. PV.U.L. T. A.P.L.B. T. DP. QM.L.A. T. P. P.P. ZU. VAD. ... VDP. V. ADP.P. GM. VB. ADP. V. B.P.C. PC. AD.P. P. SUBU. V.P. T.P.P. AP. HP.D.P. T.P. P.A. GM. TV.A.T. P. AP. ...

V. P. VP.V.L. DU. T. A.P.L.B. P. TCA. A.K. .... QM.L.A. AL.P. P. LC. DU. V. PCKL. VADP. B.L. DP.P.P. VAD. V. PNLPLDABSH. ... V. VP.V. TCR.P. T.P. T. P. TCA. A.K. ... CV. T. P.P.P.P. TNC. ... DC. P. AL.L. P.M. QM.L.A. VDP. PC. P. DP.D. ... LB. VAD. V. B.P.C. P. B. T.P.L.N. ... P.A. QB. P. P.C. LQ.A. A.C.L.A. P. B. DP.C.L.N.D. ... V.A. DU.L. P. QM.D.P. T.P. LB. UL.L. TB.A. PNL.P. T. A.L. QM. QB. T. P.C.L. ... VB.A. VDP. AP.P. TNC. VB.A. DP. V.L. C.A. PC. G.P.P.P. ... CV. T.P. G.C.A. T. A.P.P. ... QM.L.A. T. B.P.P. ... P.P.L.T. T. A. QM. QM.L.A. P. QM. P. A.P.P. TNC. ... V.P. TCC.P. T.P. ... LB. P. B.A. DP. AB.P. PC. AL.P.L. TNC. ... P.P.L.T. PC. B.L.V.P. TB.A. T.P. ... T. B. AG.V.C. L.A. TB.A. ... A.L. DP. T. B. L.A.P.C. P.P.L.T. ... VDP. P.P.L.T. T. P.P.P. P.P.C. T. L.P. CTP. V.

פּוֹדֵד ... וְבֵי טוֹ אֲפִלְבֵּל וְ פּוֹ גּוֹלְלֵי ... דּוֹרְדֵי  
דּוֹרְדֵי אֲשֶׁר ... צַוֵּי טוֹ <דְּהַרְבֵּי פּוֹ אֲשֶׁר פּוֹלְלֵי  
טְבַדְלֵי פּוֹלְלֵי דּוֹר ... וְ וְ אֲשֶׁר טוֹ אֲפִלְבֵּל ...

וְ פּוֹ אֲפִלְבֵּל דְּבַדְלֵי טוֹ פּוֹ אֲשֶׁר דּוֹרְדֵי דּוֹרְדֵי אֲשֶׁר  
דְּבַדְלֵי ... צַוֵּי טוֹ לְלִבֵּי טוֹטוֹ ... בְּרֵי דּוֹרְדֵי אֲשֶׁר  
גּוֹלְלֵי אֲשֶׁר אֲשֶׁר דּוֹרְדֵי ... דְּבַדְלֵי פּוֹ אֲשֶׁר אֲשֶׁר  
דְּבַדְלֵי פּוֹ אֲשֶׁר וְ לְלִבֵּי ... פּוֹ אֲשֶׁר גּוֹלְלֵי פּוֹ  
דְּבַדְלֵי לְלִבֵּי וְ פּוֹ לְגַדְלֵי פּוֹ אֲשֶׁר אֲשֶׁר פּוֹלְלֵי ...  
לְבֵי וְבֵי בְּרֵי דְּבַדְלֵי פּוֹ ... טוֹ <אֲשֶׁר דְּבַדְלֵי  
צַוֵּי וְ לְגַדְלֵי בְּרֵי דְּבַדְלֵי וְ בְּרֵי ... לְלִבֵּי  
דְּבַדְלֵי טוֹטוֹ ... טוֹ אֲשֶׁר טוֹטוֹ פּוֹלְלֵי אֲשֶׁר וְ  
טוֹ בְּ לְלִבֵּי ... וְ דְּבַדְלֵי דְּבַדְלֵי דּוֹרְדֵי וְ וְ פּוֹ  
בְּרֵי גּוֹלְלֵי וְ וְ אֲשֶׁר אֲשֶׁר ... צַוֵּי דְּבַדְלֵי וְ וְ פּוֹ  
טוֹטוֹ לְלִבֵּי אֲשֶׁר טוֹטוֹ וְ אֲשֶׁר ... וְ דְּבַדְלֵי  
טוֹטוֹ וְ דְּבַדְלֵי וְ דְּבַדְלֵי טוֹטוֹ פּוֹלְלֵי פּוֹ אֲשֶׁר  
אֲשֶׁר וְ אֲשֶׁר אֲשֶׁר וְ אֲשֶׁר ...

דְּבַדְלֵי אֲשֶׁר וְ דְּבַדְלֵי וְ אֲשֶׁר פּוֹ לְלִבֵּי אֲשֶׁר וְ  
לְלִבֵּי לְבֵי בְּרֵי דְּבַדְלֵי פּוֹ אֲשֶׁר בְּ דּוֹרְדֵי וְ דְּבַדְלֵי ...

אֲשֶׁר וְ דְּבַדְלֵי אֲשֶׁר גּוֹלְלֵי טוֹ פּוֹ טוֹטוֹ ... וְ פּוֹ  
אֲשֶׁר טוֹ פּוֹ אֲשֶׁר וְ אֲשֶׁר וְ וְ אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר דְּבַדְלֵי פּוֹ אֲשֶׁר אֲשֶׁר וְ אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר דְּבַדְלֵי פּוֹ אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ...

אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ... אֲשֶׁר אֲשֶׁר  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ... אֲשֶׁר אֲשֶׁר  
אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר אֲשֶׁר ... אֲשֶׁר אֲשֶׁר




ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ... ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ...

ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ... ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ...

Louis Veullot

( Traduction du Rév. P. L. BALTER )



ግብርና

ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ... ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ...

ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ... ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ...

ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ... ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ...

ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ :

- ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ...

ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ...

ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ... ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ...

- ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ...

ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ... ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ...

- ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ :

- ገንዘብ ለሥራ ለማድረግ ለሌሎች ለሥራ ለማድረግ ...





ב' ד' ז' ט' י' כ' י"ג' י"ד' י"ה' י"ו' י"ז' י"ח' י"ט' כ" ...  
 פ"ר פ"ג פ"ד פ"ה פ"ו פ"ז פ"ח פ"ט פ"י פ"יא פ"יב ...  
 פ"יג פ"יד פ"טו פ"טז פ"יז פ"יח פ"יט פ"כ פ"כא פ"כב ...  
 פ"כג פ"כד פ"כה פ"כז פ"כח פ"כט פ"ל פ"מ פ"מא ...  
 פ"מב פ"מג פ"מד פ"מה פ"מו פ"מא פ"מב פ"מג פ"מד ...  
 פ"מה פ"מו

והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם

והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...

והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...

והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...

והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...

והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...

והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...  
 והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם ...

והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם

והנהגות הן כאלה שהיו נוהגין בהם











ጋር ለመገናኛት ... ልዩ ገዢ የ ጋሪቲ ላይ የሚገኘው ልዩ ገዢ ( Bishop Budka ) ለሆነው ጋር ... ጋሪቲ ( Galicians )  
 ለሆኑት ... የ ጋሪቲ ገዢ ... ልዩ ገዢ ... ልዩ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ልዩ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ልዩ ገዢ ለሆኑት ጋር ...

ጋሪቲ ገዢ

ለጋሪቲ ገዢ ... ጋሪቲ ገዢ ... ጋሪቲ ገዢ ... ጋሪቲ ገዢ ... ጋሪቲ ገዢ ...

ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ...

ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ...

ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ...

ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ...

ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ... ጋሪቲ ገዢ ለሆኑት ጋር ...







# THE GROSS LUMBER Co Ltd

Δ• Δ•bΔbσ9αd Ω•C Δ•<Γ•  
*The Gross Lumber Co Wetaskiwin*

Δ•∇•Δ••

Ω<PCB• Δ•b•UL Δ•4ΩLΔ•Ω  
 bΩ∇•αCJ• ΓΩ ΛΔ•Λ•d• b bP•  
 ΛΔ•Λ•d• b Δ•P P<<Γ• ddh•  
 Δ•ΩLJ• ΩLUH

Les calendriers Cris pour l'année 1919 seront prêts très prochainement.

Vous pouvez dès maintenant nous adresser vos commandes.

### PRIX

1 No	-----	5 cents
25 Nos	-----	\$ 1,00
50 "	-----	1,50
75 "	-----	1,85
100 "	-----	2,00

Δ•P Δ•P•JL•P•ΩΔbσH CΔ Λ•P• Δ•P•ΩbUΔ•  
 σP σP•L• V•L• Δ•P• Ω<ΔbUΔ• ...

*Rev. Fr. P. Moulin o.m.i. Hobbema, Alta*

